

ጁን 16 ቀን በኬንያ ከቴት ራንክፈርት ከተማ የዶ/ር ጋሻው ቀን ተብሎ እንዲሰየም ታወጀ

በዓለማየሁ ታዩ
አሜሪካ

ዶ/ር ጋሻው የወይንሸት ላቀ ይሰኛሉ። ነዋሪነታቸው በሰሜን አሜሪካዊ ኬንያ ከቴት ፍራንክፈርት ከተማ ነው። በከተማዬቱ ጁን 16 ቀን በሰማቸው ተሰይሞላቸዋል። ይህንኑ በተመለከተ ከሳቸው ጋር ያደረግነውን ቆይታ እነሆ!

ኢትዮዳላም፤

ጁን 16 በስምዎ እንዲሰየም የፍራንክፈርት ከተማ ሜየር ማወጃቸው ይፋ ሆኖታል። የከተማው ጋዜጣም በጁን 17 እትሙ ይህንኑ በተመለከተ ሀተታ አቅርቧል። ቀኑ ለምን በስምዎ ተሰየመ? ለዚህ ስያሜ እንደምን ታጩ?

ዶ/ር ጋሻው፤

ለተደረገልኝ ቃለ መጠይቅ በቅድምድ አመሰግናለሁ የፍራንክፈርት ኪንያ ከቴት ምክር ቤት በየአመታዊው ግምገማ በፍራንክፈርት ከተማ የተለየ አስተዋጻኦ ያደረጉ የከተማው ነዋሪዎችን ወይም በጎ አድራጎት ድርጅቶችን በእጩነት ያቀርባል፤ እኔም ከዘንድሮው እጩዎች አንዱ ሆኜ በመታጨትና ተገቢውን ድጋፍ በማግኘት እለቱ የዶ/ር ጋሻው ቀን ተብሎ እንዲሰየም ታወጅቶልኝ።

ኢትዮዳላም፤

ለዚህ ማእረግ ከታጩባቸው አገልግሎቶች መካከል ጥቂቶቹን ያብራራልን ። አለቱ በስምዎ እንዲሰየም የታወጀው ስለዚህ አመት ብቻነው ወይስ ቀጣይነት ይኖረዋል? ዶ/ር ጋሻው ከዚህ ዓመት ጀምሮ የሚከተሉት ጁን 16 ቀናት በየአመቱ በፍራንክፈርት ከተማ የዶ/ር ጋሻው ወይንሸት ላቀ ቀን ተብሎ እንዲሰየም ነው የታወጀው። ስያሜውም እስከመጨረሻ ድረስ ዘላቂ ነው። ለዚህ ስያሜ የታጩሁትም በኬንያ ከቴት ዩንቨርሲቲ በፕሮፌሰርነትና በዲቪንት ለሰላሳ አመት በማገልገል፤ በከተማው የኪዋኒስ ክላብ አባል በመሆን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት በመሳተፍ እንዲሁም በከተማዋ የሚገኘውን የ ወንዶች መጠለያ ጣቢያ /ጄልተር በተለያዩ ዘርፎች በመደገፍና በማጠናከር ላደረኩት አስተዋፅኦ ነው።

ኢትዮዳላም

በዩኒቨርሲቲው ስላደረጉት ተጨማሪ አስተዋፅኦ ያብራራልን

ዶ/ር ጋሻው፤

ከሌሎች የዩኒቨርሲቲው አባላት ጋር በመተባበር የታወቁት የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪ የሆኑትን የዊትን ያንግን ሃውልት በዩኒቨርሲቲው ግቢ አቁመናል። በከተማይቱ የጥቁር ሃውልት ሲተከል የዊትን ያንግ ቀዳሚ በመሆን ታሪክ ለመስራትም በቅተናል። ከዚህም በተጨማሪም የተለያዩ ለከፍተኛ ማእረግና ሹመት የበቁ ተማሪዎችን አስተምራለሁ። በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል የወቅቱ የታይላንድ ጠቅላይ ሚኒስትርና የኬንያ ኪው ጄኔራል እስቲቨን ኮሊንስ ይገኙበታል።

ኢትዮዳላም፤

ከዚህ ቀደም ስንኞች ከባህር ማዶ በተሰኘ ርዕስ የግጥም መድብል ማሳተምዎ ይታወቃል። አንባቢ ስራዎን እንደምን ተቀበለው/መዘነው?

ዶ/ር ጋሻው፤

ደራሲያን ለሚጽፉት መጻሕፍት እንባቢያን እንዴት ተቀበሉት? ተገቢ ጥያቄ ነው። የግጥምቼ መደብል መጠነኛ ተቀባይነት ማግኘታቸው በክሪትክ የተገኘው አመርቂ ግምገማ መጠቆሙ ይበቃል።

ኢትዮዳላም፤

በቀጣይነትስ በምን ጉዳይ ወይም በየትኛው የፅሁፍ ዘረፍ ለመስራት ያስባሉ?

ዶ/ር ጋሻው፤

ጊዜና ቦት ሲያመች በኢትዮጵያ የሥነጽሁፍ ከታሪክ ጋር የተያያዘ ልብወለድ ለመጻፍ ሃሳብ አለኝ።

ኢትዮዳላም፤

በትምህርት በስራና በምርምር ዓለም ለተቀዳጁት ስኬት አርአያ ሆነኝ ስለሚሉት ግለሰብ/አጋጣሚ ባጭሩ፤የውጥን

ዶ/ር ጋሻው፤

አቶ መንግስቱ ለማ ላገኘሁት ውጤት አስተዋጽኦታቸው ትልቅ ነው ማለት እችላለሁ?? የሳቸውን ፈለግ መከተል፤ የብዙሃን ደራሲያን ምኞት መሆኑን እገምታለሁ??

ኢትዮጵያውያን፤

የህይወት ታርክዎን ባጭሩ

ዶ/ር ጋሻው፤

የሕይወት ታሪኬ የሚጀምረው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ዳግማዊ ምንጊክ ትምህርት ቤ ከ 1-4 ክፍል ከዚያም፤ አሥመራ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ እንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምራለሁ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን በቀዳማው ኃይለሥላሴ እስከ አስረኛ ክፍል ተምራለሁ። በመቀጠልም ኮተቤ ቀኃሥ ጨርሼ የቀድሞው ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ በመግባት አንድ ዓመት ተኩል ከተማርኩ በሁዋላ ወ ደ አሚርካ ተሻግራለሁ። በአሜሪካም ሳግኖ ዩኒቨርሲቲ ቢኤ በፖልቲካል ሳይንስ ተመርቄ ለከፍተኛ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ አፍ አካክላሆማ ፕሌቶ ዲግሪን 1981 ተመርቄአለሁ በመምህርነትም በኪነታኪ ሰቴዩኒቨርሲቲ ኪነታኪ 30 ዓመት በማስተማር እገኘለሁ ።

ኢትዮጵያውያን፤

ባሜሪካ ቆይታዎ የታዘቡትን የተገረሙበትን ወዘተ

ዶ/ር ጋሻው፤

በስሜሪካ ቆይታ ትኩረትና አድናቆት ያለኝ በህገ መንግስታቸውና በህዝቡ የነጻነት እምነት ነው። ማንም ከሕግ በላይ አይደለም? ህብረተሰቡ የብዙ እገር ስብስብ ሆኖ ሳለ በአንድ መንፈስ በረጋ ሁኔታ ራሱን ያስተዳድራል። ይህ ስርአት የያዘ አስተዳደር ያስደስተኛል። ከዚህ በተገደደኝ የመንገድ ስራቸው ያስደንቀኛል።

ኢትዮጵያውያን፤

ስለቤተሰብዎ የሚያወጡን ነገር ካለ

ዶ/ር ጋሻው፤

ቤተሰቤ ባለቤቴ ወይም ልዩወርቅ መኮንን ጋር ሦስት ለአቅመ አዳም የደርሱ ልጆች አፍርተናል ስማቸውም ዶ/ር አእምሮ ከየኤል ዩኒቨርሲቲ ፖስት ፌሎ ጨርሳ በሰራ ተስማርታለች ፤ሁተኛዋ ልጆቿን ውይዘሪት ወይንሸት ከፕራት እንቲትዩት ማንሃተን ኒዮርክ በካቸራል አስተዳደር በማስተርስ ዲግሪ ተመርቃ በሰራ አለም ትገኛለች ሦስተኛዋ ልጆቿን ወይዘሪት መኖር በሉዊቪል ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት ሜዲካል ፋካልቲ ትምህርትዋን በመከታተል ላይ ትገኛለች።